

የዶ/ር አብይ አህመድ ተቀዳሚ ተግባር

ዶ/ር አብይ ቱጂ

ዶ/ር አብይ አህመድ የኢህአዲግ ሊቀመንበር ምናልባትም የኢትዮጵያ ቀጣዩ መሪ ሆነው በኢህአዲግ በመመረጣቸው ብዙ አስተያየት እየተሰጠ ነው። ካሉት የኢህአዲግ ሰዎች ዶ/ር አብይ መመረጣቸው በዚህ ወቅት በራሱ ግብ ተደርጎ ባይታይም ጊዜያዊ ጥቅም አለው። በወያኔ ሚስጥራዊ አሰራርና ያለፈው የተንኮል ታሪክ የተነሳ፣ ዶ/ር አብይ ወደስልጣን እንዲውጡ የተመረጡበት ግብ በግልጽ አይታወቅም። ሆኖም ግን በዚህ ፖለቲካ ቀውስና የህዝብ አመጽ ውስጥም ቢሆን የዶ/ር አብይ አህመድ መመረጥብዙ ዜጎች ተስፋ እንዲኖራቸው አድርጓል። በአገሪቱ አንድነት ላይ አንገሥቶ የነበርው አደጋ ጊዜያዊ መፍትሄ ያገኘ ይመስላል። ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት፣ ኢትዮጵያዊነት የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም፣ በቅኝ ግዛት ተይዘናልና የመሳሰሉትን የአገር አንድነት የሚያፈርሱ አስተዛዘቢ መልዕክቶችን ሲያስተላልፉ የነበሩት ጠባብ የጎሳ ፖለቲከኞችን አፋቸውን እንዲዘጉ ያደጋል። በመጠኑም ቢሆን የወያኔዎችን ከፋፍይ ስልት ሊገዳደሩ ይችላል ይሆናል ተብሎም ተስፋ ይደረጋል። የዶ/ር አብይ የአመራር ችሎታ የሚመዘነው ከእንግዲህ በኋላ በሚሰሩት ስራ ብቻ ነው።

በእውነት የህዝቡን ብሶት የሚያዳምጡ ከሆነ፣ ዶ/ር አብይ ብዙ ፈተናዎችን ሊጋፈጡ ነው። እንደዚሁም ብዙ ዕድል ከፈታቸው አለ። ችግሩን በስልትና በጀግንነት ተጋፍጠው፣ ይህን ያገኙትን ዕድል ተጠቅመው፣ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊያንን መጥቀም የሚችሉት አገሪቱን ወደዚህ ችግር ያደረገትን የችግሩን ምንጭ በመለየት ችግሩን በትክክልና በፍጥነት መፍታት የሚያስችል ስልት በመንደፍ በተግባር ላይ ካዋሉ ብቻ ነው።

አገራችንን ለዚህ አሁን ለገባችበት ችግር ያበቃት ወያኔ በስልት የገነባው ዘረኛ፣ ከፋፍይ፣ ዘራፊ፣ አፋኝ፣ መሰሪ፣ ጨካኝና፣ አምባገነን ስርዓት ነው። የችግሩ ምንጭ ስርዓታዊ (systemic) ነው። ችግሩ ከግለሰብና ከአንድ ዘውግ በለይ ነው። ስለዚህ የግለሰብ መቀያየር ወይም የአንድ ጎሳ መሪ ሂደት የሌላ ጎሳ መሪ መምጣት ችግሩን አይፈታውም። ከአሁን በፊት “[ትግላችን የችግሩ ስር የሆነውን ስርዓቱን ማስወገድ ላይ ያትኩር](#)” በሚል ርዕስ አገራችን ለገባችበት ፖለቲካዊ ቀውስ ዋናው መንስኤ ወያኔ የገነባው ስርዓት መሆኑን በዝርዝር ለማሳየት ሞክሪያለሁ። ዶ/ር አብይም ሆነ ሌላ ቀጣይ የአገሪቱ መሪ የኢትዮጵያን ችግር የሚፈቱቱ መጀመሪያ ይህን አገር-አጥፊ ስርዓት የሚወገድበትን መንገድ ሲፈጥሩና የህግ የበላይነትና የዜጎች ዕኩልነት የሰፈነበት ስርዓት እንዲመሰረት በቅንነት ጥረት ሲያደርጉ ነው።

እዚህ ላይ የሚነሳው ጥይቅ፣ በዚህ ወያኔዎች በመሰረቱት ስርዓትና የስለላ ድርጅት ውስጥ ያደገና አሁንም ስርዓቱ ውስጥ ያለ፣ በወያኔ ጦር ቁጥጥር ስር የሚኖር ዶ/ር አብይ በምን መንገድ ነው ስርዓቱን ሊያፈርሱ የሚችሉትና የተፈለገውን ለውጥ የሚያመጡት? ለዚህ ዋናው መልስ ህዝብን ማዳመጥ፣ ቀናነትና ከህዝብ ጋር በመቆም ነው። የኢትዮጵያ መሪ ከሆኑ ተጠሪነታቸው መሆን ያለበት በፓርቲ ፖለቲካ፣ በጎሳ፣ ቋንቋ፣ ወይም ሃይማኖት ሳይለያዩ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። መመኪያቸውም መሆን ያለበት ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ እንጂ ኢህአዲግና እግር-በረት የሆነው ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት መሆን የለበትም። ይህንም ለማድረግ አቶ ሃይለመሪያም ያጡትን ወኔ ዶ/ር አብይ ሊኖራቸው ይገባል።

ከሁሉም መጀመሪያ በኢህአዲግ እግር-በረት መታሰር ተላቀው ከሰፊው ኢትዮጵያዊያን ጎን የቆሙ መሆኑን፣ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ መዘጋጀታቸውን መቁረጣቸውን ሳይወል ሳያድሩ ለህዝብ በይፋ ማሳውቅ አለባቸው። በዚህም ከኢትዮጵያዊያን ዘንድ ተግማኝነትን ድጋፍንና ጠለላን ማግኘት ይጀምራሉ። ህዝቡን ከያዙ የወያኔ ሃይል ላያስፈርቸው ይችላል። በአገሪቱ ባለደርሻዎች፣ ዜጎች፣ ወይም አጠቃላይ ህዝቡ ጋር በመሆን ሃይላቸውን በማዳበር በአዲስ ዓይን አገሪቱ አሁን የገባችበትን ችግር መንስኤና ስርዓቱን በአዲስ መንፈስ መፈተሽና ለውጥ ማማጣት ይጀምራሉ።

ለዚህም ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞችን መፍታትና ከተቃዋሚዎችና ባለድርሻዎች ጋር በግልጽ መወያየት የመጀመሪያው ተግባርን የመገንቢያው እርምጃ ነው። በዜጎች ላይ የሚፈጸም ሰቆቃና ግድያ መቆም አለበት። የመብት መንፈራዊ ህጎች መሰረዝ አለባቸው።

አሁን አገራችን ካለችበት ሁኔታ ልናያት ወደምንፈልገው የህግና የፍትህ በላይነት የሰፈነባት ኢትዮጵያ ለመድረስ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎና አስተዋፅኦ ያስፈልጋል። እንዴትና በምን ስልት መቼ እዚያ እንድረስ የሚለው በህዝብ ወይይትና ምርጫ የሚወሰን በመሆኑ፣ አንድ የአገር መሪ ብቻውን ሁሉን አውቅልሃለሁ ብሎ መቅረብ የለበትም። ህዝብ፣ በአገሩ፣ ጉዳይ፣ ወላጅ መሆን አለበት። የመሪው ተቀዳሚ ተግባር ዜጎች በአገራቸው ጉዳይ ላይ በነጻነትና ዕኩልነት የሚሳተፉበትና በፍላጎታቸው ለአገራቸው አስተዋፅኦ የሚያደርጉበትን ስርዓት እንዲፈጠር ማመቻቸት ነው።

ህዝብን የናቀ መሪና “ስልጣን ያመጣው ዕውቀት” አገርን ወደ ጥፋት ይመራል። ህዝብን ማዳመጥ ይገባቸዋል። እወነትን በማይናገሩ ደካሞች ተከቦ፣ አገርን በትክክል መመራት አይቻልም። የተለየ ሃሳብን ማራመድ ወይም ሃሳብን መቃወም ጠላትነት አይደለም። እንዲያውም የአንድ አገር የጥንካሬ ምንጭ ሆኖ መታየት አለበት። ይህን የህዝብ አመፅ ማዕበል ማቆም አይቻልም። ነገር ግን ማዕበሉን ወደ በጎ ሃይል መቀየርና በጥቅም ላይ ማዋል ብልህነት ነው። የዶ/ር አብይ እጣ ፋንታ የሚወሰነው አገራችንን ለዚህ አሁን ለገባችበት ችግር ያበቃትን ወያኔ በስልት የገነባውን ዘረኛ፣ ከፋፍይ፣ ዘራፊ፣ አፋኝ ጨካኝና፣ አምባገነን ስርዓት ለመቀየር በሚያደርጉት በተግባር የሚገለጹ አስተዋጽኦ ነው። ከዛ ወጭ የሚድረግ ጊዜ የመግዣ ወይንም ከላይ ከላይ የሆነ፣ የችግሩ ምልክት ላይ ያተኮረ የጥገና ለወጥ፣ አገሪቱን ወደከፋ አደጋ ይወስዳታል። ህዝብን ሰምቶ ህዝብን ይዞ ለህዝብ የሚበጅ ለወጥ ማምጣት ይቻላል። ዶ/ር አብይ ይህን ማድረግ ይችላሉን? ይህ ጊዜ የሚያሳየን ነው።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!

[ኢትዮ-ሚዲያ - Ethiomediamedia.com](http://Ethiomediamedia.com)
March 31, 2018